



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት  
Federal Democratic Republic of Ethiopia  
OFFICE OF THE PRIME MINISTER

የካቲት 21 ቀን 2012 ዓ.ም  
አዲስ አበባ

### 80ኛ መደበኛ የካቢኔ ዉሳኔዎች

የሚኒስትሮች ምክርቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 80ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል።

1. ምክርቤት በቅድሚያ የተወያየው የቋንቋ ልማትና አጠቃቀም ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ነው። የቋንቋ ፖሊሲውን ማዘጋጀት ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት የቋንቋ መብት ህገ-መንግስታዊ እውቅና ሲያገኝም ራሱን የቻለ የቋንቋ ፖሊሲ ስላልነበረ በቋንቋ አጠቃቀም፣ ጥበቃና ልማት ረገድ የሚነሱ ችግሮች የሚፈቱበት የአሰራር ስርዓትና መርህ ማሰጠት የሚያስፈልግ በመሆኑ፤ እንደዚሁም የቋንቋ ፖሊሲያችን መታየት ያለበት ከመብትና እኩልነት አንጻር ብቻ ሳይሆን እንደ አገር ከምንፈልገው አንድ የጋራ ማህበረሰብ ግንባታና ከምንጋራው ራዕይ ጋር ተቆራኝቶ ጭምር ሊሆን የሚገባው በመሆኑ የባህልና ተራዘም ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር መክሮ ያዘጋጀውን ረቂቅ የቋንቋ ልማትና አጠቃቀም ፖሊሲ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ፖሊሲው ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማክል በሥራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምጽ ወስኗል።
2. በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የአርብቶ አደር ልማት ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ነው። የአርብቶ አደሩን ህዝብ ለየት ያለ አኗኗር፣ የኑሮ መሰረትና ስነ ምህዳር ከግንዛቤ በማስገባት በየሴክተሩ ተበታትነው ሲተገበሩ የነበሩ የፖሊሲና የስትራቴጂ ወሳኝ ጉዳዮችን ወደ አንድ በማሰባሰብና በማቀናጀት፣ በተደጋጋፊነት ለመስራትና የተሻለ ውጤት ለማምጣት፤ እንዲሁም አገሪቱ አሁን ከደረሰችበት የዕድገት ደረጃ አኳያ በመቃኘት ሁሉም የልማት ሃይሎች ለአርብቶ አደሩ ኑሮ መሻሻል የድርሻቸውን በተጠያቂነት መርህ መወጣት ይችሉ ዘንድ የሰላም ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት ያዘጋጀውን የአርብቶ አደር ልማት ረቂቅ ፖሊሲ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ፖሊሲው ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማክል ፖሊሲው በሥራ ላይ እንዲውል ምክርቤቱ ሙሉ ድምጽ ወስኗል።
3. በመጨረሻ ምክር ቤቱ የተወያየው የቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል የ65,330,000.00 ኤ.ቢ.ዲ.አር የብድር ስምምነት ነው። የብድር ስምምነቱ የተደረገው ከአለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ ጋር ሲሆን አላማውም የአገራችን አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር ማህበረሰብ የኑሮ መሰረት እንዲሻሻልና እንዲጠናከር ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸው እንዲያድግ የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ትግበራ ለመደገፍ ነው። ብድሩም ምንም አይነት ወለድ የማይታሰብበት፣ በረጅም አመታት የሚከፈል እና ከአገራችን የብድር አስተዳደር ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣም በመሆኑ አዋጁ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ምክርቤቱ ወስኗል።

//